

የሠላም ዋጋ በስንት ይተመን

አባ መላኩ 01-30-18

የሰው ልጅ በህይወት ለመኖር ቅድሚያ የሠላሙ ባለቤት መሆን ይኖርበታል። የሰው ልጅ ስለ ሌላው መሠረታዊ መብቶቹ ከማሰቡ በፊት ስለ ሠላሙ መስፈን መጨነቅ ይኖርበታል። ስለ ልማትና ስለዕድገት ከማሰላሰል በፊት የሠላም መረጋገጥ ዋስትና ሊያገኝ ይገባል። እናም ሁሉም ዜጋ ስለ አገሩ ሠላም ይበልጥ ማሰብና መጠበብ ይኖርበታል።

ሠላም ከሌለ ምንም ነገር ስለማይኖር በሠላም ጉዳይ መደራደር አያስፈልግም። ሠላም ከሌለ የትኛውም የኅብረተሰብ ክፍል የሚመኘውን ተጠቃሚነት እውን ማድረግ አይቻልም። ሠላም ከሌለ ልማትንም ይሁን ዴሞክራሲን ማስፋትና ማረጋገጥ አይቻልም። ሠላም በሌለበት ሁኔታ ከእነዚህ መሠረታዊ መብቶች ባሻገር ዋነኛውና በህይወት የመኖር ዋስትና ሊኖር አይችልም።

በእርግጥ ሠላም፣ ልማትና ዴሞክራሲ የማይነጣጠሉ ጉዳዮች ናቸው። ሠላም ከሌለ ስለ ልማትና ዴሞክራሲ ማሰብ ዋጋ የለውም። እንደ ኢትዮጵያ ያለች ከድህነት ለመውጣት የምትታትር አገር ሠላምና መረጋጋቷን ማስጠበቅ ወሳኝ ተግባሯ አድርጋ መንቀሳቀስ ይኖርባታል።

ለአንድ አገር ልማትና ዕድገት ሠላም ከምንም በላይ የገዘፈ ዋጋ እንዳለው አያጠያይቅም። እንደ እውነቱ ከሆነ የሠላም ዋጋ በምንም ዓይነት ምድራዊ ዋጋ ሊለካ አይችልም።

እንደሚታወቀው ሁሉ የኢትዮጵያ ህዝቦች አሁን የተገኘውን ሠላም ለማምጣት በአያሌው ታግለዋል። ሠላምን ጨምሮ የዘመናት ጥያቄያቸው የነበሩትን ልማትና ዴሞክራሲን እውን ለማድረግ በብርቱ ታግለዋል። በርካታ መስዋዕትነቶችንም ከፍለዋል። የኢትዮጵያ ህዝቦች በቀደምት ሥርዓቶች በርካታ ግፎች ደርሰውባቸዋል። በመስዋዕትነታቸው በደላቸውን ሽረዋል።

ህዝብና መንግሥት ይህን ተግባር እያከናወኑ ያሉት ሰላምና መረጋጋት ለአንድ አገር ልማት ያላቸውን ትልቅ ፋይዳ ስለሚገነዘቡ ነው። በመሆኑም በመላ አገሪቱ ያለውን ሰላምና መረጋጋት አሁን ካለው በላይ ይበልጥ አስተማማኝ በማድረግ ለአገራቸው ልማት ቀጣይነት የበኩላቸውን ድርሻ መወጣት ይኖርባቸዋል።

የአገራችን ህዝቦች በሰላምና መረጋጋት እጦት ይህ ትግላቸው እንዲቀለበስባቸው አይሹም። መላው የአገራችን ህዝቦች በተለይም ያለፈው አምባገነናዊና ‘የሁሉም ችግሮች መፍትሄ ጦርነት ነው’ የሚለው ሥርዓት የፈጠረውን እልቂት በሚገባ ስለሚገነዘቡ የሰላምን ዋጋ ጠንቅቀው ያውቃሉ። የትናንት የጦርነት ሰቆቃን በሚገባ ይገነዘባሉ።

የአዲሲቷ ኢትዮጵያ ህዝቦች ዛሬ እንደ ትናንቱ ጦርነት ያንዣበበበትን የሰቆቃ ህይወት መምራትን አይፈቅዱም። የጥይት አረሮች ድምጾችን ማዳመጥ አይመርጡም። ለአቅመ -አዳም የደረሱ ልጆቻቸውን ሳይቀር በግዳጅ ብሔራዊ ውትድርና ወደ ጦር ሜዳ ለመላክ አይነሳሱም። እነዚህ ሁሉ ከዛሬ 27 ዓመታት ገደማ የነበሩ ትውስታዎቻችን በሰላም ትሩፋቶች ተተክተዋል። ይህ አስተማማኝ የሰላም ምህዳር የኋሊት እንዲቀለበስ አይሹም። የኢትዮጵያ ህዝቦች ዛሬ በልማትና በዴሞክራሲ ባህል ግንባታቸው ላይ አተኩረዋል።

በተገኘው አስማማኝና ዘላቂ የሰላም ቁመና ታጅቦውም ህዳሴያቸውን እውን ለማድረግ እጅ ለእጅ ተያይዘው ቆመዋል። በሰላማቸውና በመረጋጋታቸው ከፍታቸውን ለማረጋገጥ ዝግጁ ሆነዋል። እናም እዚህም ሆነ እዚያ ይህን የሰላምና የመረጋጋት መንገድ ለመዝጋት የሚፈልጉ የውስጥም ይሁን የውጭ ኃይሎችን ጨርሶው አይታገሷቸውም።

በአገራችን አንዳንድ አካባቢዎች ተፈጥሮ የነበረው ግጭት በአሁኑ ወቅት በህዝቡ፣ በፌዴራልና በክልል መንግሥታት የጥምረት ሥራዎች አንጻራዊ በሚባል ደረጃ በቁጥጥር ሥር ውሏል። የሚቀሩ ሥራዎች ቢኖሩም፣ የህግ የበላይነት ግን እየተከበረ ይገኛል።

በአሁኑ ወቅት በአንዳንድ አካባቢዎች የሚስተዋሉትን የሰላምና የመረጋጋት ችግሮችን በዘላቂነት ለመፍታት ከፀጥታ ኃይሎች ጋር ተባብረው በመሥራት ላይ ይገኛሉ። እርግጥ በየትኛውም አገር ውስጥ ሰላም እንዲሰፍን ከተፈለገ ያለ ህዝብ ተሳትፎ ምንም ዓይነት ውጤት ሊመጣ አይችልም። የሰላምን ዋጋ ዋነኛ መዛኙ ኃይል ህዝብ ነው። ህዝብ የሰላሙን ዋጋ የሚተምነው ጥቅሙን ጠንቅቆ ስለሚያውቅ ነው።

ሠላም የሚተመንበት አሊያም የሚሰፈርበት ልኬት አለው ሊባል አይችልም። ከግለሰብ የነገ ማንነት ህልም አንስቶ እስከ የአገር ህዳሴ እውን መሆን ድረስ ሠላም ዋጋው እጅግ የገዘፈ ነው። የአንድ አገር ሠላም የህዝቧ ሠላም ነውና።

በመሆኑም ዜጎች መብትና ግዴታዎቻቸውን ሲያውቁና ሌላውን ለማስተማር ሲነሳሱ የአገር ሠላም ይረጋገጣል። ልማትና ዕድገትም ይደረጃሉ፤ ዲሞክራሲያዊ እሴቶችም በዚያው ልክ እያበቡ ይሄዳሉ።

እዚህ ላይ ሊሰመርበት የሚገባ ቁም ነገር አለ። ይኸውም የአገርን ሠላምና ደህንነት መጠበቅ የመንግሥት ኃላፊነት ብቻ አይደለም — ዋናው ተዋናይ የሆነው የአገራችን ህዝብ ጭምር እንጂ። ህዝቡ በያለበት ሆኖ ሠላሙን ከጠበቀ ሠላምን ለማደፍረስ የሚሯሯጥ የትኛውንም ኃይል ከቁጥጥሩ ሥር ለማድረግ ብዙ አይችልም።

የሠላምን ምንነት የሚገነዘብ ህዝብ ውስጥ ፀረ ሠላምነትን ማንገስ በእጅጉ ይከብዳል። ህዝብ የሚገለገልባቸውን ማንኛውንም ዓይነት ንብረቶችንና የግለሰቦችን ሐብት ለማውደም አይቻልም — ሕዝቡ በራሱ ይጠብቃቸዋልና። ለፀረ ሠላም ኃይሎች ከንቱ ፕሮፖጋንዳ የማይፈታ የትኛውም ዜጋ ንብረቱ በምንም ዓይነት መንገድ እንዲወድም አይሻም።

በተለይ ወጣቱ እንደ ማንኛውም የኅብረተሰብ ክፍል ከሠላም ተጠቃሚ መሆን ይሻል። ተጠቃሚነቱን ማሳካት ያለበት ግን በህጋዊና ህጋዊ መንገድ ብቻ ነው። ወጣቱ አገራችን ውስጥ ከተገኙት የልማት ውጤቶች አቅም በፈቀደ መጠን ተጠቃሚ መሆን አለበት። ይሁንና ተጠቃሚነቱ ሊረጋገጥ የሚችለው በሠላማዊና ህጋዊ መንገድ እንጂ በሁከትና በብጥብጥ አለመሆኑን ማወቅ ይኖርበታል።

እርግጥ ለዲሞክራሲ ግንባታም ሆነ ለልማት መጠናከር ወሳኝ የሆነውን ሠላምን በጋራ ለማቆም መንግሥትን ጨምሮ ሁሉም አካል ሠላማዊ የውይይት ባህልን እየገነባ መሄድም ያስፈልጋል። ሠላምና ልማት ወዳዱ የኢትዮጵያ ህዝብ የፀረ ሠላም ኃይሎች እኩይ ሴራን ጠንቅቆ ያውቃል። ሠላሙን ለማናጋትና በአገሪቱ እየተመዘገበ ካለው ፈጣንና ተከታታይ ዕድገት በየደረጃው ተጠቃሚ እንዳይሆን የሚሹ አካላትን አይፈልግም።

ሠላምን ተፃርረው ኢትዮጵያ ውስጥ ችግር ለመፍጠር የሚባጁ ኃይሎች ፍላጎታቸው የሠላም አይደለም፤ የብጥብጥና የሁከት እንጂ። እቅዳቸው የመብት ተጠቃሚነት ሳይሆን የመብት አዋኪነትና የኪራይ

ሰብሳቢነት እንጂ። ዓላማቸው ሁሉም በየደረጃው የሚጠቀሙበትን ሥርዓት ለመፍጠር ሳይሆን የዜሮ ድምር ፖለቲካ መጫወትን መምረጥ እንጂ። ፍላጎታቸው የመከባበርና የመቻቻል ሳይሆን የጠባብነትና የትምክህተኝነት መስመር መከተል እንጂ። ስሜታቸው የነጻነት መንገድን መያዝ ሳይሆን የባርነት ቀንበር መጫንን እንጂ። ይህ ሁሉ ግን ከኢትዮጵያ ህዝብ የሚሰወር አይደለም። በመሆኑም አሁን የተገኘው ልማት በሰላምና መረጋጋት የመጣ መሆኑን ይበልጥ በማወቅ መላው የኢትዮጵያ ህዝብ ለዚህ የሰላም አውድ መትጋትና እጅ ለእጅ መያያዝ ይገባዋል።